



የቅድመ ትምህርት ማንበብና መጻፍን በቤት ውስጥ መደገፍ ለወላጆች እና ለቤተሰቦች መመሪያ

በሰብተኛ ክፍል በጥሩ ብቃት የሚያነቡ እና የሚጽፉ ተማሪዎች የመመሪያ እድላቸው በአራት አጥፍ ከፍ ያለ ነው። ለዚያም ነው የ Denver Plan 2020 ሁለተኛው ግብ - መሰረት ለትምህርት ቤት ስኬታማነት - በጣም ወሳኝ የሆነው። DPS ለተማሪዎች አጠቃላይ የትምህርት ተሞክሮ መሰረት ይሆን ዘንድ የቅድመ ትምህርት ማንበብና መጻፍ ላይ ያተኩራል። DPS የማንበብ፣ የመጻፍ፣ የመናገር እና የማዳመጥ ችሎታ አድርጎ የሚያስቀምጠው የቅድመ ትምህርት ማንበብ እና መጻፍ በት/ቤት እና በህይወት ስኬታማ ለመሆን ጠንካራ መሠረትን ለመገንባት አስፈላጊ ነው።

ወላጆች እና ቤተሰቦች የቅድመ ትምህርት ማንበብና መጻፍን ለመደገፍ በቤት ውስጥ ከልጆቻቸው ጋር የሚሳተፉባቸው ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ።

መጽሐፍትን፣ የድምጽ መጽሐፍትን እና ኤሌክትሮኒክ መጽሐፍትን ይመልከቱ።
በልጆች ውስጥ የንባብ ደስታን የመፍጠር ወሳኝ ክፍል በተጻፉ ቃላት አማካኝነት የተተረፈረፉ የታሪክ እና የመረጃ ሀብቶችን ማጋራት ነው። በተማሪ መታወቂያ እና የልደት ቀን ለመግባት በዋየርሊም መገናኛት በሚችል በማንኛውም መሳሪያ ላይ ወደ dpsk12.lib.overdrive.com ይሂዱ። ወይም ደግሞ Tumblebooksን ጨምሮ በርካታ አይነት የዲጂታል መገልገያዎች ወዳሉበት ወደ lion.dpsk12.org ድረ ገጽ ይሂዱ። በ DPS ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ልጅ በማናቸውም ጊዜ እና በየትኛውም ቦታ ሊገኝ የሚችል ድንቅ የኤሌክትሮኒክ መጽሐፍ ስብስብ ማግኘት ይችላል።

- ከልጅዎ ጋር ለማንበብ ጠቃሚ ምክሮች**
1. ልጅዎ አብረው የሚነበቡ መጽሐፎችን እንዲመርጡ ያድርጉ።
 2. ተራ በተራ አንብቡ እንዲሁም ልጅዎ ከእርስዎ ጋር ጮክ ብሎ ማንበብን እንዲለማመድ ያበረታቱ።
 3. በሚያነቡበት ጊዜ ልጅዎን “ቀጥሎ የሚሆነው ምን ይመስልሃል?” ወይም “ይህ የሆነው ለምን ይመስልሃል?” የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ይጠይቁ።
 4. ከልጅዎ ጋር በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ያንብቡ።

በ Denver Public Library (ዴንቨር የህዝብ ቤተ መጻሕፍት) ለቢጋ ንባብ እና ትምህርት ፕሮግራም ይመዘገቡ።

ልጆችዎ የንባብ ፍቅር እንዲያገኙ የሚያግዝበት ሌላኛው ጥሩ መንገድ ነው። ይህ ነፃ ፕሮግራም አጓጊ ክስተቶችን እና ለንባብ እና ለመማር ሽልማት የማግኘት ችሎታን - እንዲሁም የ Elych Gardens መናፈሻ ፓርክ ቲኬትም ጭምር። የበለጠ ለማወቅ SummerOfReading.org ይጎብኙ።

የቢጋ የማበልጸጊያ እድሎችን ያስሱ።

ብዙዎቹ ት/ቤቶቻችን ተማሪዎች በማንበብ እና መጻፍ ችሎታቸው ላይ እንዲሰሩ በቢጋ ወቅት ነፃ እድሎችን ያቀርባሉ። ልጅዎ አካዳሚያዊ ግቦቻቸውን ለመከታተል ምን ዓይነት ድጋፍ ሊገኝ እንደሚችል የበለጠ ለማወቅ የልጅዎን አስተማሪ ይጠይቁ።

"ልጄ ተመሳሳይ መጽሐፎችን ደጋግሞ ማንበብ ብቻ ነው የሚፈልገው።"

"ልጄ አንድ አይነት ተከታታይ መጽሐፍ ብቻ ያነባል።"

አዳዲስ መጽሐፍትን በመሞከር እና አዳዲስ ተወዳጆችን ለማግኘት በመሞከር ልጅዎ የአስተሳሰቡን/ዋን እድሜን እንዲያሰፋ ማገዝ ጥሩ ቢሆንም፣ ጥናቶች በተደጋጋሚ ማንበብ እንዲሁም ከተከታታይ መጽሐፍቶች ጋር ቀጣይነት ያለው ግንኙነት ማድረግ የሚያስገኛቸውን አስገራሚ ጥቅሞች ያመለክታሉ። ልጅዎ ከት/ቤት ውጭ የሆነ ነገር ለማንበብ በጣም ከተነሳ እና ከይዘቱ ጋር ምቹ ካለዎት፣ ጽሑፍ እና/ወይም ተከታታይ መጽሐፍ የተለመዱ ቢሆኑም እንኳ እሱ/እሷ እየተማሩ እና እያደጉ እንደሆነ እርግጠኛ ይሁኑ። በተመሳሳይም፣ ልጅዎ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ፍላጎት ካለው፣ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ስለ አንድ ርዕሰ ብዙ ፅሁፍ ማንበብ አውቀትን እና ቃላትን ለመገንባት በጣም ፈጣኑ መንገድ እንደሆነ ነው። ልጅዎ በማንኛውም ጊዜና በየትኛውም ቦታ በሚገኘው በ DPS የኤሌክትሮኒክ መጽሐፍት ስብስብ አማካኝነት የድምጽ መጽሐፍትን ጨምሮ የሚያዘናጁቸው መጽሐፎችን እንዲያገኙ ማገዝ ይችላሉ።

የ Lion ስብስብ:- <http://lion.dpsk12.org>
የ OverDrive ስብስብ:- <http://dpsk12.lib.overdrive.com>